

# እናት አገር ትጣራለች

ከወንድሙ መኰንን

“አዳራሹ ቤቴ ችምችምቱ በከሲ  
እኔን የሚገርመኝ፣ እያደርኩ ማነሴ።”

እናት ኢትዮጵያ ሰፊ መሬትና ብዙ ሕዝብ ነበሯት። ይኸን ለማረጋገጥ በቅርብ ጊዜ ከኑቢያ አለቶች ተፈልፍለው በድንገት ተገኝተው፣ በመሪ ራስ አማን በላይ የተተረጎሙትን ጽሑፎች ብቻ ማንበብና፣ አስፈላጊም ከሆነ ከአረቦችና ከግሪኮች ጽሕፋዊ መረጃዎች ማመሳከር ይቻላል። በትንሹ፣ ከዛሬዎት ኢትዮጵያ መቶ ጊዜ ትስፋ ነበር ብንል ማጋነን አይሆንም። ጠላቶች በየጊዜው እየተነሱባት፣ ሲሸረሸሯት፣ ሲቆርሷት፣ ሲያሳንሷት፣ አገሪቷ ያጣቻቸው ግዛቶች ኢትዮጵያ መሆናቸው ሲቀር፣ ሕዝቦቿም ኢትዮጵያዊነታቸው እንዳልነበረ እየሆኑ ሂደዋል። እናት ኢትዮጵያ ስትቆረስ፣ ስትበጨቅ፣ ስትዘረፍ፣ አላልቅ ብላ እነሆ ዛሬ ኩርማን አክላለች።

የኢትዮጵያን ስም ከምድር ገጽ ለመደምሰስ ለብዙ ሺ ዓመታት ሲታገሉ የነበሩ የውጪ ጠላቶች ቢሷት፣ ቢወሯት፣ ቢወገኑት፣ ቢቆርጡት፣ ቢበጭቁት ስሟ የተብረድከ ስም ነው ናውና ስልሟ፣ ለክብሯ፣ ስትመከትና ስታስቸገራቸው ኑራ፣ ዛሬ በለስ ቀንቶአቸው ዘዴውን፣ ብልሀቱን በስተመጨረሻ ያገኙ ይመስላል። በፊት ኢትዮጵያ ስትወረር፣ ወራሪውን ኃይል ለይቶ አውቆ ተጠራርቶ መመከት ልማድ ስለሆነ፣ ከ3000 ዓመታት በላይ ስሟን ለመጠሪያ ለማስከበር ተችሎ ነበር። ጠላቶቿ አሁን ያገኙት ዘዴ ግን ከምንጊዜውም የከፋና አደገኛ ነው። ያገሩን ሠርዶ በአገሩ በሬ እያረሱት ነው። ኢትዮጵያዊ አጥፊ መሣሪያ ተግኝቷል።



አረሱት! አረሱት፣ አሉኝ የሁመራን መሬት  
የመተማን መሬት፣ የአርማጮሆን መሬት  
አረሱት፣ አረሱት፣ የጎንደርን መረት  
አረሱት! አረሱት፣ የኢትዮጵያን መሬት  
አረሱት! አረሱት፣ ያውም የኛን ዕጣ  
እንሱ ምን ያርጉ፣ ከኛ ሰው ሲታጣ (ፋሲል ደሞዝ)

ከዚያቸው ይዛ ከቀረቸው ኩርማን መሬት፣ ዓይኖችን እያየ፣ ከአገር በበቀሉት ከሀዲዎች አየቆረጡት፣ እየበጨቁት፣ እያሳንሷት ነው። እንዚህ እራሳቸውን ለውጭ ጠላቶች በቅጥረኝነት ያጩት አርሞች፣ በፔትሮ ዶላር ድጋፍ ተዋግተው፣ ደም ክፍለው ኤርትራ የምትባል አገር ከኢትዮጵያ ጉያ ተፈልቅቃ በሀይል ወጥታ አገር ሁና እንድትታወቅ አደረጉ። ኢትዮጵያ ከአብርኳ በወጡት የናት ጡት ነካሽ አመኬላዎች ደማች፣ ተበጨቀች፣ ተቆረሰች። ኢትዮጵያ አነሰች። የተገንጠለችው አካል ውስጥ የቀሩትም ኢትዮጵያውያን ለብዙ ሺህ ዓመታት የታወቁበትን ኢትዮጵያዊነት መታወቂያቸውን ቅዳደው እንደቆሻሻ ልብስ ወርውረው ጥለው አዲስ ሕዝብ፣ “ኤርትራውያን” ተባሉ። ዛሬም “አምብዬው! አሻፈረኝ፣ ኢትዮጵያዊነቴን አልቃትም” ያሉት ወገኖቻችን እየታደኑ ተጨፈጨፉ። የግድ፣ አርሞ ነኝ፣ አማራ ነኝ፣ ትግሬ ነኝ፣ ወላይታ ነኝ፣ አጃክ ነኝ፣ ኑዌር ነኝ ... በል” ተብለው ኢትዮጵያዊነትን ተፍተው እንዲጥሷት ተገደዱ። በዘር እየለዩም፣ እራሳቸውን የኢትዮጵያ መንግሥት አሰኝተው፣ አጃኩ ላይ፣ አማራው ላይ፣ አርሞው ላይ፣ መዝገግ ላይ፣ በተቀነባበረ ሁኔታ የዘር ማጥፋት ወንጀል አፋፋሙ። ያንን ሁሉ ያደረጉት፣ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያዊነታቸውን ኢንዲጠሉ በኢትዮጵያ “መንግሥት” ስም ነበር። ኢትዮጵያዊነት የቁም- ስቅል ስቃይ የሚያበላ አሳር ሆነ። መቻል ያቃተን በአገኘነው ኬላ አሳብረን ወደ ውጭ በታሪካችን ለመጀመሪያ ጊዜ እንድንርፍ ሚሊዮን በሚሊዮን የምንቆጠር ጎርፈን ተሰደድን። ውጪ የተዋለድን ስድተኞች ልጆቻችን እንዳሉ ኢትዮጵያውያን ሳይሆኑ የተወለዱበት አገር ዜጎች ናቸው። እኛም ለመኖር ብለን ኢትዮጵያዊ ፓስፖርታችንን አስረከበን የውጭ አገር ፓስፖርት

ጨበጥን። ሲወርድ ሲዋረድ በመጣው ሕጋችን የሌላ አገር ፓስፖርት ስንይዝ፣ ኢትዮጵያዊነታችን ይሰረዛል። በሕግ መሠረት ኢትዮጵያዊያን ሳንሆን አሜሪካውያን፣ እንግሊዛውያን፣ ጀርመንውያን ... ሁነናል።

ፓስፖርታችን ቢለወጥ ኢትዮጵያዊነታችን በውስጣችን ተቀብሮ አይለውጥም። እኛስ ለሀገራችን በስደትም ሆነን እንታገልጋለን። የሚያሳስበው በዚህ ሁኔታ ከቀጥሎ ኢትዮጵያ የምትባል አገር ልትኖረን ትችላለች ወይ? ነገሩ አሳሳቢ ነው። “ወያኔ” በመባል የሚታወቀው ቅጥረኛ፣ አንድ አገር ሊወጣው የሚችል መሬት ቆርጦ ለሱዳን አስረክቧል። የቴውድሮስ የትውልድ ስፍራ ከጎንደር ተወስዶ ሱዳን ሁኗል። “ጎንደር ሱዳን ገብታ ሆነችን ጎርቤት” ተብሎ የተዘፈነው ለዚህ ነው። የወሊጋ ምደር ሱዳን ገብቶላችሁአል። ጋምቤላ ለሱዳን በስጦታ መልክ ተሰጥቷል። በደሉ በዚህ አላከተመም። መሀል አገር ያለው ለም መሬት እየተሸነሸነ ለዐረብ ቱጃሮች በርካሽ እየተቀበቀበ ነው። ኢትዮጵያን ከዳር ሳይሆን ከመሀል ልቧን እየቦበጠረቋት ነው። ወገን! እናት አገር፣ “ሎጆቼ ድረሱልኝ” እያለች ትጣራለች። ጆሮ ያለው ይሰማ። ጆረ እንረባረብ!



ወንድማችን አባንግ ሜቶ ባለፈው ጊዜ በስልክ፣ ምርር ብሎት ሲያነጋግረኝ፣ “ወንድሙ! አገራችን ልትጠፋ ነው! ወያኔ አገራችንን ሊያጠፋ ተነስቷል። እርስ-በርሳችን ከማናከስ አልፎ፣ አገራችንን ደብዛዋን አያጠፋት ነው። ተሳክቶለች ኢትዮጵያን ቢያጠፋት፣ እስቲ ኢግዚአብሔር ያሳይህ! ሰዎች ሲጠቁኝ ‘ከየት መጣህ’ እላለሁ” ብሎ እምባዬን አመጣሁ።

አባንግ ወንድማችን ነጋ ጠባ ድፋ ቀና የሚለው ይኸው አሳስበት ነው። ኢትዮጵያውን ለማዳን መላእክት እንደድሮው በከንፋቸው ክላይ እየከንፉ አይመጡም። “እንድረዳችሁ እርዱኝ ይላል እግዚአብሔር” የሚባል አባባል አለ። እኛ እራሳችንን ስንረዳ ነው እግዚአብሔርም ሊርዳን የምነሳው። ለኢትዮጵያ ያለናት እኛው ልጆቻቸው ነን። ሎንዶን ያሉ የተወሰኑ ኢትዮጵያዊያን የአባንግ ሜቶን መልዕክት ሰምተው ቲኬት ገዝተው መስከረም 3 ቀን (September 13) ዋሽንግተን ላይ በሚደረገው ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ ጥሪ ላይ ለመገኘት ዝግጅት ላይ ናቸው። ከሌሎችም የአውሮፓ አገሮች፣ ዋሽንግተን ለመሄድ እንዲሁ የተነሱ ወንድሞቻችን እህቶች እንደተዘጋጁ ሰምተናል። የኢትዮጵያ ልጆች ከአውሮፓ ወደ ዋሽንግተን ለገዙ ዝግጅት ሲያደርጉ አሜሪካ ያላችሁስ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ጥሪው ደርሶአችኋል? ሰምታችሁአል? ለኢትዮጵያ የቆርጥ ቀን ልጆቿ ለመሆን ታጥቃችሁ ተንስታችሁአል? እምቤ ኢትዮጵያ ትጣራልች! ኑ ድርሱልኝ ትላለች። እስቲ አንድ ቀን ወጥተን እንጨህላለን። አማራ አማራ አንበል! ትግሬ ትግሬ አንበል! ኦሮሞ ኦሮሞ አንበል። ኢትዮጵያ ነጻ እስከትወጣ ድርስ ሁላችንም ነጻነት አይኖረንም። አንድ ላይ እንነሳ!

ፕሬዝዳንት ኦባማ ጥሩ ሰው ናቸው ሲባል እንሰማለን። ኢትዮጵያንም ይወዳሉታል የሚል ጭምጭምታ እንሰማለን። አንድ ነገር ግን አንርሳ። ሺህ ጊዜ ቢወዱን እኛ የኢትዮጵያ ልጆች አንድ ላይ ተነስተን በአንድ ቀን ለኢትዮጵያ ካልጮህን አይሰሙንም። ከመጤፍም አይቆጥሩንም። አንድነታችን ኃይላችን ነው።

በሚቀጥለው ሎንዶን ውስጥ በተደረገው በአባንግ ሜቶ ንግግር የዛሬውን መልዕክትን አበቃለሁ።

“እኔ ሰወለድ፣ ብሔር አልነበረኝም! እኔ ሰወለድ ቋንቋ አልነበረኝም! አንድ ነገር ግን በዕርግጠኝነት መናገር እችላለሁ። ሰው ነበርኩ።”

አጃክም ነህ የተባልኩት በደንብ መናገር ከቻልኩ በኋል ነው። የአጃክም ቋንቋ መናገር የተማርኩት ከተወልድኩ በኋላ ነበር። ባሕሉንም ወጉንም የተማርኩት ከተወልድኩ በኋላ ነበር። በአጋጣሚ ጋምቤላ ሳይሆን ትግራይ ተወልጄ ቢሆን ኑሮ ታሪኬ ሌላ በሁነ ነበር። ልብ በሉ! እኔ ከአጃክነቴ በፊት ሰው ነበርኩ። አሁንም ሰው ነኝ። ወደፊትም ሰው ነኝ። ከዘሬ በፊት ሰውነቴ ይቀድማል። እንዲህ እንዲህ እያለ ነው ወደ ትንሹ የሰውነቴ ክፍፍል ተራ በተራ ሁሉም የሚመጣው። እኔ አባንግ ሜቶ ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠርኩ ሰው ነኝ። ጋምቤላ ኢትዮጵያ ውስጥ ናታ! አጃክ ቤተሰቦቼ ደግሞ ጋምቤላ ውስጥ ናቸው። ያ ጋምቤላ ልጅ ያደርገኛል። ከዚያም ከአጃክ ቤተሰብ የተገኘሁ በመሆን አጃክ ነኝ። ስለዚህ ለኔ ከዘሬ በፊት ሰውነቴ ይቀድማል።



እያንዳንዳችሁን ትክ ብዬ ሳይ፣ ዘራችሁን መናገር አልችልም። ምን እንደሆናችሁ አላውቅም። ደግሞም ማወቅ የለብኝም። ሁለት ነገሮችን ግን በግልጽ ልነጋርችሁ እችላለሁ። ሁላችሁም የሰው ልጆች ናችሁ። ያ ወንድሞቼ ያደርጋችሁአል። ቀጥሎ ሁላችሁም ወደዳችሁም ጠላችሁም ኢትዮጵያውያን ናችሁ። አይደለሁም የምትል ሰው ካለህ ይኸ ስብስብ የኢትዮጵያውያን ስብሰባ ነውና እዚህ ምን ታደርጋለህ?

አገራችን ኢትዮጵያ ከፍተኛ አደጋ ላይ ናት። በአሁን ሰዓት የሚያስተዳድራት ኃይል ሊያለማት ሳይሆን ሊያጠፋት የተነሳ እኩይ መሰሪ ነው። አገራችን የምንላት ኢትዮጵያ ከመጥፋቷ በፊት ኢትዮጵያውያንን በአንድ ላይ ተነስተን እጅ-ለጅ ተያይዘን እናትርፋት!"

እንግዲህ መስከረም 3 ቀን (September 13) ዋሽንግተን በሚደረገው ሥር-ነቀል ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ሁላችሁም ባንድነት ወጥታችሁ ታሪክ ሥሩ። የኢትዮጵያ የበላይ ጠባቂ የሆነው ቸር አባት ጌት ይርዳን።

እግዚአብሔር - ቸር አባት ጌታ!  
እሱ ራሱ ይርዳን! አገራችንን ይታደጋት! አሜን